

በዲሲና ኢኮኖሚ ካሉ የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች የተሰጠ መግለጫ

የተከፋፈለ መጠቃቱ አይቀሬ ነዉ!

ጥቅምት 2008 ዓ.ም.

እንደሚታወቀው ድርጅታችን ኢሕአፓ የታገለለትና ብዙ ዋጋ የከፈለለት አሁንም የሚታገልለትና የሚከፍለልት ኢትዮጵያዊዉ በዉጪም በዉስጥም አንድነቱን ጠብቆ አንዲኖር ነዉ።

ትላንትም ሆነ ዛሬ፣ ነገም ሆነ ወደፊትም ድርጅታችን ኢሕአፓ በሃይማኖት ዉስጥ ጣልቃ አልገባም፤ አይገባምም። ለዚህም ነዉ በተለይ ባለፉት 24 ዓመታት በስልጣን ላይ የተቆናጠጠዉ የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክህነት ሆነ በኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት ዉስጥ ፈርፍሮ ገብቶ በቅድሚያ በሲኖዶሱ አሁን ደግሞ በመጅሊሱ ላይ ሲያካሄድ የቆየውን የመጠቅለል ተግባር በፅኑ የምንቃወመዉ።

አንደሚታወቅዉ በህዝብ የተቋቋሙና የሕዝብ ንብረት የሆኑ ተቋሚትን አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ ወያኔ በቁጥጥር ለማስገባት የሚያደርገዉን እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ ጠንቅቆ አንዲጠብቅ ስናስጠነቅቅ ባጅተናል። እነሆ በዋሽንግተን ዲሲ ቀዳሚ በተክርሲቲያን አንዱ በሆነችዉ በደብረሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሠሞኑን እየታዩ ያሉት አስደንጋጭና አሳዛኝ ድርጊቶች እንደ አንድ ሃላፊነት እንዳለዉ ሃገራዊ ድርጅት በጥሞና እየከታተልነዉ እንገኛለን።

ከመጀመሪያዉ በዉይይትና በህግ ደንብ መሠረት ሊፈቱ የሚችሉ ቀላል ጉዳዮች ተለጥጠዉ እዚህ በመድረሳቸዉ የተሰማንን ሀዘኔታ እየገለጥን፣ ከዋናዉ ጉዳይ አዉጥተዉ በየዋህነት በተታለሉ ሆነ በፀረኢሕአፓነት ባሉ ግለሰቦች የሚኖረዉን አሉባልታ በከፍተኛ ደረጃ እናወግዛለን። ከነገረቀደም ኢሕአፓ ማለት ከሠማይ የተንጠባጠበ ምትሃታዊ ሃይል ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ልጆች ያቋቋሙት ዘርና ሃይማኖት ሳይለያቸዉ ለሀገር የሚታገሉበት ድርጅት መሆኑ መታወቅ አለበት። አባላቱ ከተለያዩ ዘር የተሠበሠቡ አንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ሃይማኖት አማኞችም ናቸዉና አንደዩ እምነታቸዉ፤ አምነታቸዉን ጠብቀዉ ባሻቸዉ ቤተ እምነት የመሄድ ና የመሳተፍ መብታቸዉ የተጠበቀ መሆኑን አስረግጠን ለማሳወቅ እንወዳለን።

ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ ሠሞኑን የተካሄደዉና እየተካሄደ ባለዉ በቅድስት ማርያም ችግር ዉስጥ ኢሕአፓ አለበት የሚባለዉ ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን በአጽንኦት እየገለጽን እንደሚወራወሩ አንድም የኢሕአፓ አባል የሆኑ ግለሰብ በበርዱ ዉስጥ በአባልነት የሌለበት መሆኑን ግልጽ ማድረግ እንወዳለን። ቢኖር ኖሮ አለ ለማለት የምናፍርበት ወይም የምንፈራወ ምድረዊ ሃይል የለም።

መግለጫችንንም ስንቋጭ ፣ የቤተክርስቲያና ችግር ሊፈታ የሚችለዉ በዉይይትና በአባላቱ

የተሳታፊ ውሳኔ፤ እንዲሁም በዕርቅ ነው ብለን ሃሳባችንን ለመስጠት ወደኋላ አንላም። ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርነው የተከፋፈለ መጠቃቱ አይቀሬ ነውና ወያኔ የተባለ ተምች በግርግር ገብቶ ቅራኔ አባብሦ ቤተ ክርስቲያናትም ሆነ ሌላ ኢትዮጵያዊ ተቋማትን እንዳይወር አጥብቀን እንደምንከላከልና ምዕመናኑንም ይህን ተገንዝቦ በስነስርዓት ያሻውን የመወሰን መብቱ የተጠበቀ ነው እንላለን።

በመጨረሻም በፀረ ኢትዮጵያዊ ወያኔ ና በኢሕአፓ መካከል ያለው የማይታረቅ ቅራኔ ሥለሆነ በኢሕአፓ በማይመለከተው የሚቀርብበት ክስ አንዱ፣ በራሱ በወያኔ ሌላው ደግሞ ኢሕአፓን ማጥፋት ማለት ወጣቱን በጅምላ ጨፍጭፎ ሬሃ መራመድ ነው ሲሉ በነበሩ የመንግስቱ ሃ/ማርያም አንጋሽና አንጋሽ ካድሬዎችና አብዮት ጠባቂዎች ሲሆን ዛሬ ያለንሰሃም ቢሆን (የቤ/ክርስቲያኗ አባል መሆን ወይም መጠምጠም መብታቸው ቢሆንም) የራሳቸውን ቁርሾ ለመወጣት በኢሕአፓ ላይ የሚያደርጉትን ዘመቻ ህብረተሰቡ እንዳይቀበለው በትህትና እንገልጻለን